



"Achieving consensus on the science of food regulations and legislation to ensure the global availability of safe and wholesome food products for all consumers"

"በሳይንሳዊ የምግብ ህግጋትና ድንጋጌዎች መግባባት ላይ መድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደህንነቱ የተጠበቀና ምሉዕ የሆነ ምግብን ለሁሉም በላተኛ ለማቅረብ ያስችላል"

የሚዲያውን ለማግኘት፣ የዓስተን የግንኙነት ቡድንን ያነጋግሩ
communications@globalharmonization.net

ወዲያውኑ የሚለቀቅ

የዓለም አቀፍ ስምምነት ተነሳሽነት (ዓስተ) ሚስጢራዊ የምግብ ደህንነት አደጋ ሥጋት መጠቀሚያ ድረገጽ ከፍቷል።

አዲሱ የመስመር ላይ ድረገጽ በየትኛውም የዓለም ክፍል በምግብና መጠጥ ፋብሪካዎች ውስጥ የሚሰሩት ማንኛውም ሰው በሚስጢራዊ መንገድ አደገኛ የሆኑ የምግብ ደህንነት አደጋዎችንና ስጋቶችን ማንነታቸው ሳይገለጹ መላክ ያስችላቸዋል።

ቪዲዮ፣ አስተርፕ በፈረንጆቹ ነሐሴ 9፣ 2021 – ዓለማቀፍ የትብብት ተነሳሽነት (ዓስተ) የምግብ ደህንነት አደጋ ስጋቶች መጠቀሚያ ድረገጽ መክፈቱን ያበስራል ይህም የሚገኘው፡ <https://whistle.globalharmonization.net> ተደራሽነቱም በማንም በየትኛውም አገር በምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች ነው።

"በዓለም ዙሪያ አብዛኞቹ የምግብ ኢንዱስትሪ ሰራተኞች ቀታሪዎቻቸው ቢደርሱባቸው የሚከተለውን መዘዝ ስለሚያውቁ የሚመረተውን ምግብ የድህንነት ስጋቶች ለመንግስት አካላት ደፍረው መጠቀም አይችሉም። አንዳንዶቹ ደፍረው በሚጋለጥ ህዝብን ከአደጋ ታደገው ለራሳቸው ግን ከሥራ ከመባረር ጀምሮ ሊዳርስባቸው የሚችለውን መጠነሰፊ መከራ ይጋፈጡታል። እነዚህን ችግሮች ለማስቀረትና ሽግግርንም ህዝብ ለመታደግ ሲባል ዓስተ ሚስጢራዊ የምግብ ደህንነት አደጋ ስጋቶች መጠቀሚያ ድረገጽ አዘጋጀ። በዚህም ረገድ መረብን መሰረት ያደረገ የግላዊነት መጠበቂያ መሰረቶችን ተጠቅመናል። ጥቆማ ሰጪውም ማንነቱን ሊገልጽ የሚችልን መረጃ እንዳያጋልጥ በተደጋጋሚ ማሳሰቢያና ማስታወሻ ይሰጠዋል። " የዓስተ ፕሬዚዳንቱ ሀብ ሌሊቤልድ እንዲህ ይላሉ፡-

በየአለቱ፣ በየማዕዘኖቹ የምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ምሉዕና ጣፋጭ ምርቶችን ለዓለም ህዝብ ያቀርባሉ። ይህንና የድህንነት ደረጃዎችን የማያሟሉ ምግቦች አንዳንዴ በአጋጣሚ አልፎ አልፎም ሆነ ተብሎ ሊመረቱና ወደ ግብይት ሊቀርቡ ይችላሉ። ይህም የምግብ ደህንነት አደገኛ ስጋቶች እየሆኑ ስለሚገኙ ዓስተ እነዚህን መከላከሉ ላይ ለማገዝ ይወዳል።

የምግብ ደህንነት ችግሮች ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ያሚችሉ የማህበረሰቡ የጤና ስጋቶችና ሲከፋም ሞትን ሊያስከትሉ የሚችሉ ናቸው። የምግብ ደህንነት ችግሮች የዓለም ህዝብ ከፍተኛ ስጋቶች ከመሆናቸውም ባሻገር ሰዎች በቂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ አልሚ ምግብ እንዳያገኙ ሊያደርግ ይችላል። በየአገሩ የምግብ ደህንነት ስጋቶችን የመመዘገቡ ልምድ እየዳበረ የመጣ ሲሆን ለዚህም ምክንያቶቹ እየተሻሻሉ የመጡት የክትትልና የዘገባ ሥርዓት መዳበር ናቸው። ለዚህ ልምድ መስፋፋት ሊረዳ የቻለው ሌላው ጉዳይ እየሰፋ የመጣው የሀብረተሰቡ፣ የምግብ አምራቾች፣ ሰራተኞችና በየአሴት ሰንሰለቱ ያሉ ተዋናዮች የምግብ ደህንነት ግንዛቤ መጨመር ናቸው። እየተዘገቡ ያሉት የምግብ ደህንነት መጠን ግን ከባህር በጭልፋ ያክል ብቻ መሆናቸውና በየዕለቱ በየአግረቱ የሚከሰቱት ሳይዘገቡ የሚታሉት መሆናቸው ጉዳዩ በቂ ትኩረት እንዳላገኘ ይጠቁማል።

በአስከፊ ደረጃው የምግብ ደህንነት ችግሮች የሚከሰቱት የተቀመጡ የድህንነትና የንጽህና መመሪያዎችን በአግባቡ ባለመከተልና ባለመተግበር የሚከሰቱ ናቸው። ወንጀለኛ አመለካከቶችም ትርጉም ባለው ደረጃ ለምግብ ደህንነት ክስተቶች መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ያልተገባ ትርፍን ለማግኘት ሆነ ተብሎ ጥራቱ የተጓደለ አለያም የተከለከሉ ጥሬ ዕቃዎችን ለምግብ ማምረት ተግባር በመጠቀም የማህበረሰቡን ጤንነት አደጋ ላይ መጣል ይጠቀሳል።

ለምግብ ደህንነት የሚሰጠው ቦታና የሚወጡት ህጎች በየአገሩ ይለያያሉ። መንግስታት ህግጋቶቹን የሙራጽ-ሙባቸው መንገዶችም እንዲሁ ይለያያያሉ። አፍሴላዊ የጥቆማ መስጫ አሰራሮችም በተወሰኑ አጋራት ይኖራሉ። እነዚህም የምግብ ደህንነት ስጋቶችን እንዲጠቁሙባቸው የተዘጋጁ ሲሆኑ ለጠቆሚዎቹም የሚደረጉ ጥበቃዎች ደረጃም እንዲሁ ይለያያያሉ።

የተወሰኑ አገራት ባላቸው ጥበቃና ከሌላ ደረጃም ጠቋሚዎች ሊደረሱባቸው እንደሚችል ስጋት አላቸው። እየጨመረ ለመጣው የምግብ ደህንነት ጥቆማው አስፈላጊነት ለጠቋሚዎች የተሻለ ከሌላ በማስፈለጉ ዓስተ በቀላሉ የሚደረሱበት የመስመር ላይ የምግብ ደህንነት ችግሮች ጥቆማ ድረገጽ አሰናድቷል፤ ይህም ድረገጽ በአስተማማኝ ደረጃ ሚስጥራዊ ሲሆን አሁን በኢንግሊዝኛ፣ በቅርቡ በቦርካታ አጋራት ቋንቋዎች ተደራሽ ይደረጋል።

ለዓስተ የሚደርሱ ሁሉም አደገኛ የምግብ ደህንነት ጥቆማዎች በዓስተ የዘርፉ ባለሙያዎች ይገመገማሉ። በዓስተ የምግብ ደህንነት ባለሙያዎች “ከባድ” መሆናቸው የተረጋገጡ ጥቆማዎች፣ ማለትም በሽማቻች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉት ተለይተው ለየአካባቢው ባለስልጣናት ተነግሮ በጥብቅ እንዲመረመር ይደረጋል። ይህ ድረገጽ ሲከፈት በምግብና መጠጥ ፋብሪካዎች ውስጥ ለሚሰሩ ሁሉ የደህንነት ችግሮችን የመጠቀም አስፈላጊነት ዙሪያ በማህበራዊ ሚዲያ ግንዛቤ የማስጨበጥ ዘመቻም ይደረጋል። የሚከተለውን ስዕላዊ መረጃ ይመልከቱ።

በሥራ ቦታዎ የሚዘጋጅን ምግብ ቤተሰብዎ እንዲመገብ ይወዳሉ?

በሥራዎ ቦታ የሚፈጠረክን ምግብ ደህንነቱ አስግቶት ደምጽምን የሚያሰሙበት መንገድ ችግርዎታል? እንግዳውስ በዚህ መድረክ በማስጠራዊ መንገድ ጥቆማ ያድርጉ።
<https://whistle.globalharmonization.net>

የምግብ ደህንነት ከስተት የመጠቆሚያ ደረገጽ

Global Harmonization Initiative

Facebook: GHI4FoodSafety **Twitter:** @GHI4FoodSafety **LinkedIn:** global-harmonization-initiative
 ###

የዓለማቀፉ ስምምነት ተነሳሽነቱ ከዓለም ዙሪያ የተሰባሰቡ የሳይንቲስቶችና የሳይንሳዊ ተቋማት ትስስር ሲሆን የሚሰራውም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተስማማና የተቀናጀ የምግብ ደህንነት ህጋዎችና ድንጋጌዎች በጽኑ የሳይንስ መሰረት ለማሳካት ነው። ዓስተ ሳይንስን መሰረት ያደረገና የተሞከረ የምግብ ደህንነት ህጎችና ድንጋጌዎች ለሁሉም እንዲኖሩ ይሞግታል። ዓስተ በምግብ ደህንነቶች ሰበብ የምግብ ንግድ እንቅፋቶች የሚሆኑ ህጋዎችን ለማሻሻልና ለሁሉም የዓለም ህዝቦች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ይሰራል። ዓስተ ቪዩና አስትሪያ የተመዘገበ ለትርፍ የማይሰራ ዓለማቀፍ ድርጅት ነው። ለበለጠ መረጃ ይህንን ይጎብኙ፡ www.globalharmonization.net